



# ለአቅመ አዳም ለደረሱ ስደተኞች የእንግሊዝኛ መርሃ ግብር (Adult Migrant English Program) በኩል የእንግሊዝኛ ቋንቋ ይማሩ

## Adult Migrant English Program

እንግሊዝኛ የአውስትራሊያ ብሄራዊ ቋንቋ ነው። በአውስትራሊያ ሰዎች ብዙ ቋንቋ ይናገራሉ፤ ይሁን እና እንግሊዝኛ መናገርና መረዳት በአውስትራሊያ የኑሮ ዘይቤ በበቂ ሁኔታ ለመሳተፍ ይረዳል። ያለእንግሊዝኛ፣ የአውስትራሊያ ዜግነት ለማግኘት፣ አስፈላጊ የሆኑትን አገልግሎቶች ለማግኘትና የግል ኑሮዎን ለመኖር በጣም አስቸጋሪ ይሆናል።

እንግሊዝኛ ለመማር እንዲረዳዎት፣ ለአቅመ አዳም በደረሱ ስደተኞች የእንግሊዝኛ መርሃ ግብር Adult Migrant English Program (AMEP) መሳተፍ ይችሉ ይሆናል ።

### AMEP ምንድን ነው?

AMEP ለሚገባቸው ስደተኞችና በሰብአዊ መንገድ ለገቡ ግለሰቦች በአውስትራሊያ መንግሥት Australian Government ድጋፍ የ510 ሰዓት የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት በነፃ በ AMEP ይሰጣል። ቋሚ ቪዛ ወይም አግባብነት ያለው ጊዜያዊ ቪዛ ካገኙና በጣም ጥቂት ወይም ምንም እንግሊዝኛ የሚናገሩ ከሆነ ለ AMEP መርሃ ግብር ሊበቁ ይችሉ ይሆናል። እድሜአቸው በ15 እና በ17 ዓመት መካከል የሆኑ አንዳንድ ስደተኛ ወጣቶች ሊጋባቸው ይችላሉ ይሆናል።

በ AMEP የትምህርት ክፍለ ጊዜ የእንግሊዝኛ ቋንቋና ስለአውስትራሊያ ማህበረሰብ መረጃ ይሰጥዎታል። አዲስ ከመጡ ሰዎች ጋር ይገናኛሉ፣ ጓደኛ ሊያጠጁም ይችላሉ ይሆናል። እነዚህ ሁሉ ተዳምረው ቤተሰቦችዎን በተሳካ ሁኔታ በአውስትራሊያ በሚገባ እንዲኖሩ ይረዳዎታል። አውስትራሊያ ውስጥ ለመሥራት የሚፈልጉ ከሆነ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ በጣም አስፈላጊ ነው።

በAMEP በጸደቀ የአገልግሎት ሰጪ ድርጅትና የእንግሊዝኛ ቋንቋን ለሌላ ቋንቋ ተናጋሪዎች ለማስተማር በሰለጠኑ አስተማሪዎች ይሰጣል።

### እንዴት አድርጌ ነው የምመዘገበው?

በ AMEP አማካኝነት የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ለማግኘት፣ በጸደቀ የ AMEP አገልግሎት ሰጪ ድርጅት አውስትራሊያ በገቡ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ወይም ቪዛዎ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ መመዘገብ ይኖርብዎታል። የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርትዎን አውስትራሊያ በገቡ ወይም ቪዛዎ ከጀመረበት በ12 ወር ውስጥ መጀመር ይኖርብዎታል።

በ AMEP አማካኝነት የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ለማግኘት፣ አውስትራሊያ ከገቡ ወይም ቪዛዎ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የአምስት ዓመት ጊዜ ይኖርዎታል። በፍላጎትዎ አይነት ተጨማሪ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ለመማር እድል ሊኖርዎት ይችላል።

ለአርሰዎ የሚሆን ጥሩ ውጤት ለማግኘት የአገልግሎት ሰጪዎ ፍላጎትዎን የሚያሟላ የትምህርት ክፍለ ጊዜ እንዲመርጡ ይረዳዎታል። እርሰዎን በሚያመች ሁኔታ መቼና የት መማር እንዲችሉ በተለያዩ ጊዜያትና በተለያዩ ቦታዎች የሙሉ ጊዜና የትርፍ ጊዜ የትምህርት ክፍለ ጊዜያቶች ይሰጣሉ።

## የትምህርት ዘርፎች

ፍላጎትዎን በተሻለ ሁኔታ ለማሟላት፣ የ AMEP አገልግሎት ሰጪው ከሁለት የትምህርት ዘርፎች መካከል እንዲመርጡ ይረዳዎታል፡

- ከቅድመ-ቅጥር የእንግሊዝኛ ዘርፍ - በሥራ ቦታ ተሳትፎ ለማድረግ ወይም ቋሚ ሥራ ለማግኘት የሚረዳ ተጨማሪ ሥልጠና ለመውሰድ የሚያስችል የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት።
- የማህበራዊ እንግሊዝኛ ዘርፍ - ችሎታዎን በማሻሻል በማህበረሰቡ መካከል ተሳትፎ እንዲያደርጉና ድፍረት ኖሯቸው በአካባቢያቸው ማህበረሰብ መካከል የግል ኑሮአቸውን ለመኖር እንዲችሉ ለሚፈልጉ ደንበኞች።

በህግ የተፈቀደልዎትን የ 510 ሰዓት ሙብት በመረጡት ዘርፍ ወይም ሁለቱን በማቀላቀል ሊጠቀሙበት ይችላሉ።

በስምምነት የሚፈጸሙ ግዴታዎችን የሚፈጽሙ የገቢ ድጎማ ክፍያ የሚደረግላቸው ደንበኞች በማህበራዊው የእንግሊዝኛ ዘርፍ መሳተፍ አይችሉም።

## የትምህርት ክፍለ ጊዜውን መሳተፍ ባልችልስ?

የትምህርት ክፍለ ጊዜውን መሳተፍ ባልችሉ የ AMEP አገልግሎት ሰጪውን ያነጋግሩ። የአገልግሎት ሰጪው፣ አስተማሪ እቤትዎ እንዲመጣልዎት ወይም በ AMEP መምህራን ረዳትነት በሚሰጥ በመስመር ላይ ትምህርት እንዲሰጥ ለማድረግ ይረዳዎት ይሆናል።

የ AMEP ን በራስዎ ፍጥነት መማር የሚያስችልዎትን የኢ-ትምህርት (e-learning) ሞዴሎችን ከ [www.amepdl.net.au](http://www.amepdl.net.au) ላይ መማር ይችላሉ። እነዚህ የነፃ ትምህርቶች እንግሊዝኛ ለመማር ለሚፈልጉ ሰዎች በሙሉ ክፍት ናቸው (ለ AMEP ደንበኞች ቢቻ)

## የ AMEP ክፍለ-መርገጫ ግብሮች

ልዩ ፍላጎት ካለዎ ለተጨማሪ ትምህርት ሊበቁ ይችሉ ይሆናል።

### ልዩ የዝግጅት መርገጫ ግብር (Special Preparatory Program)

የልዩ ዝግጅት መርገጫ ግብር Special Preparatory Program (SPP) በሰብአዊ መንገድ ለገቡና አስቸጋሪ የቅድመ-ሰደት ተሞክሮዎችና ውስን የትምህርት እድል ላገኙ ግለሰቦች ተጨማሪ ሰዓትና ድጋፍ ሊሰጣቸው ይችላል።

### የሠፈራ ቋንቋ ለቅጥርና ለሥልጠና የአቅጣጫ መንገዶች (Settlement Language Pathways to Employment and Training)

የቅጥር የሰፈራ ቋንቋ አቅጣጫ (The Settlement Language Pathways to Employment and Training (SLPET)) መርገጫ ግብር ለሚገባቸው ተማሪዎች የአውስትራሊያን የሥራ ቦታ ባህልና ልምድ በሚያገኙበት ጊዜ፣ ሙያ-ተኮር የሆነና ቅጥር ላይ ያነጣጠረ እንግሊዝኛ እንዲማሩ ይረዳል።

SLPET ሙያ-ተኮር የሆነ የ200 ሰዓት ተጨማሪ የእንግሊዝኛ ትምህርት ይሰጣል። በተጨማሪም ለ80 ሰዓት በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች በመመደብ የሥራ ልምድ ለማግኘት እንዲችሉ ያደርጋል።

## የ AMEP Extend እንዲስትሪው ቅጣይ

የ AMEP Extend ቅጣይ መርሃ ግብር እስከ 490 ሰዓት የሚደርስ ተጨማሪ ትምህርት ለሚገባቸውና የሚገባቸውን የ510 ሰዓት ሥልጠና ላጠናቀቁና የእንግሊዝኛ ቋንቋ አላማቸውን ማሻሻል ለተሳናቸው ግለሰቦች ይሰጣል።

## የ AMEP child care የልጆች እንክብካቤ

የእርስዎ በ AMEP አገልግሎት ሰጪ ትምህርት በሚከታተሉበት ጊዜ የነፃ የልጆች እንክብካቤ ሊያዘጋጅልዎት ይችላል። የነፃ የልጆች እንክብካቤ የሚሰጠው እድሜያቸው ለትምህርት ላልደረሰ ልጆች ብቻ ነው።

## የ AMEP pathway guidance የአቅጣጫ መንገዶች መመሪያ

የ AMEP አገልግሎት ሰጪዎች ግብዎን እንዲያበጁ፣ ምርጫዎችዎን እንዲረዱ፣ ትምህርትዎን በተመለከተ ውሳኔ ላይ እንዲደርሱ እንዲሁም ለቀጣይ ትምህርትና የቅጥር እድሎችዎን ለመወሰን እንዲያመችዎ የአቅጣጫ መንገዶች መመሪያ ይሰጡዎታል።

### ለተጨማሪ መረጃ

AMEP	የመገኛና ዝርዝር
ስልክ	13 38 73
<a href="http://www.education.gov.au/amep">AMEP ድረገጽ</a>	<a href="http://www.education.gov.au/amep">www.education.gov.au/amep</a>
ኢሜል	<a href="mailto:skilling@education.gov.au">skilling@education.gov.au</a>
መረጃ <a href="#">ከእንግሊዝኛ ቋንቋ በተለዩ ቋንቋዎች</a>	<a href="http://www.education.gov.au/amep-information-other-languages">www.education.gov.au/amep-information-other-languages</a>
እንግሊዝኛ የት መማር እችላለሁ? <a href="#">የAMEP ሰጪዎችና የትምህርት ማእከላት</a>	<a href="http://www.education.gov.au/adult-migrant-english-program-service-providers">www.education.gov.au/adult-migrant-english-program-service-providers</a>
<a href="http://www.amepdl.net.au">AMEP online</a>	<a href="http://www.amepdl.net.au">www.amepdl.net.au</a>